

# ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

## FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሃያ ሁለተኛ ዓመት ቁጥር ፵  
አዲስ አበባ የካቲት ፯ ቀን ፪ሺ፰ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

22<sup>nd</sup> Year No.40  
ADDIS ABABA 15<sup>th</sup> February, 2016

### ማውጫ

ደንብ ቁጥር ፫፻፸፫/፪ሺ፰ ዓ.ም

የፌዴራል አነስተኛና መካከለኛ ማኅተሞች ሥራ ስራ  
ኢንዱስትሪዎች ልማት ኤጀንሲ ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች  
ምክር ቤት ደንብ.....ገጽ ፰ሺ፰፻፲፮

### CONTENTS

Regulation No. 373/2016

Federal Small and Medium Manufacturing Industry  
Development Agency Establishment Council of  
Ministers Regulation.....Page 8816

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፫፻፸፫/፪ሺ፰

የፌዴራል አነስተኛና መካከለኛ ማኅተሞች ሥራ ስራ  
ኢንዱስትሪዎች ልማት ኤጀንሲ ለማቋቋም የወጣ  
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ  
ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና  
ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፱፻፲፮/፪ሺ፰  
አንቀጽ ፭ እና ፴፱ መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል፡፡

#### ፩. አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ “የፌዴራል አነስተኛና መካከለኛ  
ማኅተሞች ሥራ ስራ ኢንዱስትሪዎች ልማት ኤጀንሲ  
ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር  
፫፻፸፫/፪ሺ፰” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

#### ፪. ትርጓሜ

በዚህ ደንብ ውስጥ፦

፩/ “ማኅተሞች ሥራ ስራ” ማለት ማሸንጎ፣ መሣሪያን  
ወይም ጉልበትን በመጠቀም ጥሬ ዕቃ ላይ  
የቅርጽ፣ የመጠን ወይም የይዘት ለውጥ  
በማድረግ የተሻለ ዋጋ ያለው ምርት ማምረት  
ነው፤

፪/ “አነስተኛ ማኅተሞች ሥራ ስራ” ማለት  
የኢንዱስትሪውን ባለቤት፣ የቤተሰቡን አባላትና  
ተቀባሪ ሠራተኞችን ጨምሮ ከ፮ እስከ ፴ ሰዎች

COUNCIL OF MINISTERS REGULATION No. 373/2016

COUNCIL OF MINISTERS REGULATION TO PROVIDE  
FOR THE ESTABLISHMENT OF THE FEDERAL SMALL  
AND MEDIUM MANUFACTURING INDUSTRY  
DEVELOPMENT AGENCY

This Regulation is issued by the Council of  
Ministers pursuant to Article 5 and 39 of the Definition  
of Powers and Duties of the Executive Organs of the  
Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation  
No. 916/2015.

#### 1. Short Title

This Regulation may be cited as the “Federal Small  
and Medium Manufacturing Industry Development  
Agency Establishment Council of Ministers  
Regulation No. 373/2016”.

#### 2. Definitions

In this Regulation:

1/ “manufacturing” means a mechanical,  
physical, or chemical conversion of a raw  
material, substance, or component by using  
machine, equipment or labour into products  
that worth better value;

2/ “small manufacturing industry” means an  
industry having a total capital, excluding  
building, from Birr 100,001 to Birr 1,500,000

የሚያስማራና የጠቅላላ ካፒታል መጠን ሕንጻን ሳይጨምር በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ከብር ፩፻ሺ፩ እስከ ፩ ሚሊዮን ፭፻ሺ ብር (አንድ መቶ ሺህ አንድ ብር እስከ አንድ ሚሊዮን አምስት መቶ ሺህ ብር) የሆነ ኢንዱስትሪ ነው፤

፫/ “መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ” ማለት የኢንዱስትሪውን ባለቤት፣ የቤተሰቡን አባላትና ተቀጣሪ ሠራተኞችን ጨምሮ ከ፴፩ እስከ ፩፻ ሰዎች የሚያስማራና የጠቅላላ ካፒታል መጠን ሕንጻን ሳይጨምር በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ከብር ፩ ሚሊዮን ፭፻ሺ፩ እስከ ብር ፳ሚሊዮን (አንድ ሚሊዮን አምስት መቶ ሺህ አንድ ብር እስከ ሃያ ሚሊዮን ብር) የሆነ አምራች ኢንዱስትሪ ነው፤

፬/ “ክልል” ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግስት አንቀጽ ፵፯ (፩) የተመለከተው ማንኛውም ክልል ሲሆን የአዲስ አበባ እና የድሬዳዋ ከተሞች አስተዳደሮችንም ይጨምራል፤

፭/ “ሚኒስቴር” ማለት የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ነው፤

፮/ ማንኛውም በወንድ ያታ የተገለፀው አነጋገር ሴትንም ይጨምራል፡፡

## **፲. መቋቋም**

፩/ የፌዴራል አስተዳደር መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት ኤጀንሲ (ከዚህ በኋላ “ኤጀንሲ” እየተባለ የሚጠራ) ራሱን የቻለ የሕግ ሰውነት ያለው የፌዴራል መንግስት መሥሪያ ቤት ሆኖ በዚህ ደንብ ተቋቁሟል፡፡

፪/ የኤጀንሲው ተጠሪነት ለሚኒስቴሩ ይሆናል፡፡

## **፬. ዋና መሥሪያ ቤት**

የኤጀንሲው ዋና መሥሪያ ቤት በአዲስ አበባ ሆኖ እንደአስፈላጊነቱ በሌሎች ሥፍራዎች ቅርንጫፎችን ሊከፍት ይችላል፡፡

## **፭. ዓላማ**

ኤጀንሲው የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፦

(One Hundred Thousand One Birr to One Million Five Hundred Thousand Birr) in the manufacturing sector and engages from 6 to 30 workers including the owner, his family members and other employees;

3/ “medium manufacturing industry” means an industry having a total capital, excluding building, from Birr 1,500,001 to Birr 20,000,000 (One Million Five Hundred Thousand One Birr to Twenty Million Birr) in the manufacturing sector and engages from 31 to 100 workers including the owner, his family members and other employees;

4/ “Regional State” means any State referred to in Article 47(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and includes the Addis Ababa and Dire Dawa city administrations;

5/ “Ministry” means the Ministry of Industry;

6/ any expression in the masculine gender includes the feminine.

## **3. Establishment**

1/ The Federal Small and Medium Manufacturing Industry Development Agency (hereinafter the “Agency”) is hereby established as an autonomous federal government organ having its own legal personality.

2/ The Agency shall be accountable to the Ministry.

## **4. Head Office**

The Agency shall have its head office in Addis Ababa and may have branch offices elsewhere, as may be necessary.

## **5. Objectives**

The Agency shall have the objectives to:

፩/ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ ለከፍተኛ ኢንዱስትሪ ልማት ሰፊ መሠረት የሚጥሉ አነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎችን እንዲስፋፉ በማድረግ ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍልን ማረጋገጥና ከግብርና መር ኢኮኖሚ ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ የሚደረገውን ሽግግር ማፋጠን፤

፪/ የአነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት ዘርፍ ተወዳዳሪ፣ ቀጣይነት ያለውና ለኢንዱስትሪው ልማት ጠንካራ መሠረት የሚጥል እንዲሆን ድጋፍ የሚሰጡ ተቋማት ማጠናከርና እንዲፈጠሩ መደገፍና ማስተባበር፡፡

### ፮. ሥልጣንና ተግባር

ኤጀንሲው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩/ የአነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት ለማፋጠን የሚረዱ ፖሊሲዎችን፣ ስትራቴጂዎችን፣ እቅዶችን፣ ፕሮግራሞች እና ፕሮጀክቶች ያዘጋጃል፤ በመንግሥት ሲፈቀዱም ተግባራዊ ያደርጋል፤

፪/ የአነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት ለማፋጠን የሚረዱ የድጋፍ ማዕቀፎች ይቀርጻል፤ ተግባራዊ ያደርጋል፤

፫/ አነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠር ይሰራል፤ ለተወዳዳሪነታቸው እንቅፋት የሆኑ ጉዳዮችን በጥናት በመለየት መፍትሔ እንዲያገኙ ያደርጋል፤

፬/ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች በአነስተኛ እና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ እንዲሰማሩ የኢንቨስትመንት ፕሮሞሽን ሥራ ይሰራል፤

፭/ የአነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት የሚደግፋና የሚያስተባብሩ የክልል ተቋማትን የማስፈጸም አቅም ይገነባል፤

1/ accelerate the expansion of small and medium manufacturing industry in order to lay a broad base for the development of large scale industry, maintain equitable distribution of wealth and accelerate the transformation of agricultural-led economy to industrial-led economy; and

2/ strengthen, assist and coordinate institutions that provide support to small and medium manufacturing industry sector with a view to making the sector competitive and sustainable and thereby create a strong base for industrial development.

### 6. Powers and Duties of the Agency

The Agency shall have the powers and duties to:

1/ formulate policies, strategies, plans, programs and projects that assist in the acceleration of small and medium manufacturing industry development, and implement same upon approval by the government;

2/ prepare a framework for support that assists in the acceleration of small and medium manufacturing industry development, and implement same upon approval;

3/ undertake activities that create conducive environment for the development of small and medium manufacturing industry, identify constraints that affect their competitiveness through studies, and provide remedy for same;

4/ undertake investment promotion activities to attract the local investors so as to engage in small and medium manufacturing industry;

5/ built the implementation capacity of regional bodies engaged in the support and coordination of the development of small and medium manufacturing industry;

- ፮/ የማኑፋክቸሪንግ ዘርፉን የእሴት ሰንሰለት መሠረት በማድረግ ድጋፍ ሰጪ ተቋማት ለአካላትና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ በፍላጎትና በዕድገት ደረጃ ላይ የተመሠረተ የሥልጠና፣ የፋይናንስ፣ የቴክኖሎጂ ግብዓቶችን ማቅረባቸውን ያረጋግጣል፤
- ፯/ የአካላትና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማትን ሊያፋጥኑና ተወዳዳሪ ሊያደርጉ የሚችሉ የምርጥ ተሞክሮዎችን ጥናት በሀገር ውስጥና በውጪ ሀገር ያካሂዳል፤ ይለያል፤ ይቀምራል፤ ያሰራጫል፤
- ፰/ የአካላትና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የዘርፍ ማኅበራት እንዲደራጁ አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል፤
- ፱/ የአካላትና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪና ለዘርፉ ልማት ጠቃሚ የሆኑ የአዋጭነት ጥናት እንዲዘጋጁ ያደርጋል፤ መረጃዎችን ይሰበስባል፤ ይተነትናል፤ ያደራጃል፤ ለተጠቃሚዎች ያሰራጫል፤
- ፲/ ኢንዱስትሪያሊስቶችን ለማጠናከር እና ለመፍጠር የኢንተርፕረንሲዝም ፕሮግራም በመቅረጽ ተግባራዊ ያደርጋል፤ የካይዘን የጥራትና ምርታማነት ሥርዓት ተቀናጅቶ እንዲተገበር ያመቻቻል፤ የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን አገልግሎት ያመቻቻል ተግባራዊ ያደርጋል፤ ሞዴል የኢንዱስትሪ ማዕከላትን ያቋቁማል እንዲሁም በክልሎች እንዲቋቋሙ ድጋፍ ያደርጋል፤
- ፲፩/ በክልሎች ለአካላትና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ አገልግሎት የሚውሉ የኢንዱስትሪ ክላስተር ልማት በማደራጀት መሠረተ ልማት የተሟላላቸው የኢንዱስትሪ መንደሮች እና የገበያ ማዕከላት እንዲገነቡ ተገቢውን እገዛና የአቅም ግንባታ ድጋፍ ያደርጋል፤

- 6/ ensure that support institutions, provide trainings, financial and technological inputs based on the manufacturing value chain, having regard to the needs and stage of development of small and medium manufacturing industry;
- 7/ conduct local as well as international benchmarking studies, and identify, formulate, and disseminate best practices that facilitate the development and competitiveness of small and medium manufacturing industry;
- 8/ provide necessary support for the establishment of sectoral associations of small and medium scale manufacturing industry;
- 9/ cause undertaking of feasibility studies important for the development of small and medium manufacturing industries and sector, prepare project profiles, collect, analyze, organize and disseminate information for the beneficiaries;
- 10/ design and implement entrepreneurship programs in order to strengthen and create new industrialists; ensure the coordinated implementation of kaizen quality and productivity systems, facilitate and implement industrial extension services; establishment model incubation centers and assist their establishment in regions;
- 11/ provide, by way of organizing clusters of small and medium manufacturing industry necessary, support and provide capacity building assistance to regions in order to develop industry zones and commercial centers that have all the requisite infrastructure;

፲፪/ ከአነስተኛ ወደ መካከለኛ እና ከመካከለኛ ወደ ከፍተኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የሚደረገውን ሽግግር ይደግፋል፤ አነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች እርስ በእርስና ከከፍተኛ ኢንዱስትሪዎች ጋር በግብዓት አቅርቦትና በምርት እንዲሁም በቴክኖሎጂ ትስስር እንዲፈጥሩ ያደርጋል፤ የሀገር ውስጥና የውጪ ሀገር የገበያ ትስስር ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይደግፋል፤

፲፫/ ከጥቃቅን ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ወደ አነስተኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የሚሸጋገሩትን ሥርዓት በመዘርጋት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት ተግባራዊ ያደርጋል፤

፲፬/ የአነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ምርታማነትን ለማሳደግ፣ የሚያመርቷቸው ምርቶች የጥራት ደረጃቸውን የጠበቁ እና ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ከዩኒቨርስቲዎች፣ ከጥናትና ምርምር ተቋማት፣ ከዘርፍ ልማት ኢንስቲትዩቶች፣ ከቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ተቋማት፣ ከካፒታል ዕቃዎች ሊዝ ከሚያደርጉ ከባንያዎች እና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በሰው ሀብት ልማት፣ በጥናትና ምርምር፣ ቴክኖሎጂ ሽግግርና መሀረተ-ልማት በቅንጅት ይሰራል፤ ከእነዚህ ባለድርሻ አካላት ጋር ያለውን ትስስር ያጠናክራል፤ ያስተባብራል፤

፲፭/ አነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ተወዳዳሪ ለማድረግ በጥናት ላይ የተመሰረተ የማበረታቻ፣ የእውቅና እና የሽልማት ሥርዓት እንዲዘረጋ ያደርጋል፤ ተፈጻሚነቱን ያረጋግጣል፤

፲፮/ በአገር ውስጥና በውጭ አገር አውደ-ርዕይ፣ አውደ-ጥናት፣ ሴሜናሮችና ተመሳሳይ መድረኮች በማዘጋጀትና በማስተባበር በአነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የተመረቱ ምርቶችና ቴክኖሎጂዎች እንዲተዋወቁና ኢንዱስትሪዎች

12/ support the transformation of small manufacturing industry to medium manufacturing industries and from medium manufacturing industry to large scale manufacturing industry; create development linkage for small and medium manufacturing industries with that of the large scale industry in terms of inputs, supply, production and technology support to make the industry beneficiaries of local and foreign market linkages;

13/ establish mechanisms for the transformation of micro manufacturing industry to small manufacturing industry, and implement same in co-ordination with appropriate bodies;

14/ work in collaboration with universities, research institutions, sectoral development institutes, technical and vocational education and training institutes, capital goods leasing companies and other stakeholders in the areas of human resource development, research and studies, technology transfer, and infrastructure development to improve the productivity, standards and quality of products as well as competitiveness of small and medium manufacturing industry; and strengthen and coordinate the linkage with these stakeholders;

15/ establish a system based on appropriate study for provision of incentive, recognition and award to small and medium manufacturing industry to assure competitiveness, and ensure implementation of same;

16/ in cooperation with other concerned bodies, support and facilitates the promotion of products and technologies of small and medium manufacturing industry as well as sharing among the members of the industry by arranging and co-coordinating domestic and

የልምድ ልውውጥ እንዲያደርጉ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤ ይደግፋል፤

፲፯/ ለአነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የአንድ መስኮት አገልግሎት የሚሰጡ ማዕከላትን ያቋቁማል፤ እንዲቋቋሙ ድጋፍ ያደርጋል፤

፲፰/ የአነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የብቃት ማረጋገጫ፣ የደረጃ እና የጥራት ስርተፊኬሽን እንዲያገኙ ድጋፍ ያደርጋል፤

፲፱/ በዓለም አቀፍ ደረጃ ብቃቱን ጠብቆ አገልግሎት መስጠት እንዲችል የአነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪን ለመደገፍ ተመሳሳይ ዓላማ ካላቸው በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ከሚገኙ የግልና የመንግሥት ተቋማት ጋር ትብብር ያደርጋል፤

፳/ ተጠሪነታቸው ለሚኒስቴሩ ከሆኑ ተቋማት ጋር በመተባበር የአነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች ድጋፍ እንዲያገኙ ያደርጋል፤

፳፩/ ተመሳሳይ ዓላማ ካላቸው የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር የግልና የመንግሥት ተቋማት የሚገኙ ድጋፎችን ያስተባብራል፤

፳፪/ የንብረት ባለቤት ይሆናል፤ ውል ይዋዋላል፤ በስሙ ይከሳል፤ ይከሰሳል፤

፳፫/ ዓላማውን ከግብ ለማድረስ የሚረዱ ሌሎች ተዛማጅ ተግባራትን ያከናውናል፡፡

**፯. የኤጀንሲው አቋም**

ኤጀንሲው፦

- ፩/ የአነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት ምክር ቤት (ከዚህ በኋላ “ምክር ቤት” እየተባለ የሚጠራ)፤
- ፪/ በመንግሥት የሚሾሙ አንድ ዋና ዳይሬክተር እና እንደአስፈላጊነቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች፤ እና
- ፫/ አስፈላጊ ሠራተኞች፤ ይኖሩታል፡፡

**፰. የምክር ቤቱ አባላት**

- ፩/ የምክር ቤቱ አባላት ሰብሳቢውን ጨምሮ በመንግሥት ይሰየማሉ፤ ቁጥራቸውም እንደአስፈላጊነቱ ይወሰናል፡፡

international exhibitions, symposia, seminars and other similar forums;

- 17/ establish one-stop-shop service for small and medium manufacturing industry, and provide support for establishment of the same;
- 18/ support the certification of quality and standards and also of competence for small and medium manufacturing industry;
- 19/ co-operate with domestic and foreign private and public institutions with similar objectives to support small and medium manufacturing industry in order to provide services that meet international standards;
- 20/ cooperate with institutions that are accountable to the Ministry to assist small and medium manufacturing industry;
- 21/ mobilize resources or assistance from local and foreign private and government organizations having similar objectives;
- 22/ own property, enter into contract, sue and be sued in its own name;
- 23/ perform other related activities necessary for the attainment of its objectives.

**7. Organization of the Agency**

The Agency shall have:

- 1/ a Small and Medium Manufacturing Industry Development Council (hereinafter the “Council”);
- 2/ a Director General and, as may be necessary, Deputy Director Generals to be appointed by the Government; and
- 3/ the necessary staff.

**8. Members of the Council**

- 1/ The Members of the Council, including the Chairperson, shall be appointed by the Government; and their number shall be determined as necessary.

፪/ የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር የምክር ቤቱ አባልና ጸሐፊ ይሆናል።

#### ፬. የምክር ቤቱ ሥልጣንና ተግባር

ምክር ቤቱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፦

፩/ የአከስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት ዘርፍ የድጋፍ ማዕቀፎችና የአቅም ግንባታ ሥራዎችን አስመልክቶ አግባብ ያላቸው ተቋማትን አፈጻጸም ይገመግማል፤

፪/ የአከስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ይመክራል፤ ሀሳብ ያቀርባል፤

፫/ የአከስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጂና ሀገራዊ ዕቅዶች አፈጻጸም ይገመግማል፤

፬/ ለአከስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የሚሰጡ ድጋፎች፣ የሞዴል ኢንዱስትሪዎች መረጣና ማበረታቻ አሰጣጥ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ መፈጸማቸውን ይገመግማል።

#### ፭. የምክር ቤቱ ስብሰባዎች

፩/ የምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ በየሦስት ወሩ ይካሄዳል፤ ሆኖም እንደአስፈላጊነቱ በማናቸውም ጊዜ አስቸኳይ ስብሰባ ሊደረግ ይችላል።

፪/ በማንኛውም የምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ ከአባላቱ መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ከተገኙ ምልዓተ-ጉባኤ ይሆናል።

፫/ የምክር ቤቱ ውሳኔዎች በድምጽ ብልጫ ያልፋሉ፤ ሆኖም ድምጽ ዕኩል በዕኩል የተከፈለ እንደሆነ ሰብሳቢው ያለበት ወገን የምክር ቤቱ ውሳኔ ሆኖ ያልፋል።

፬/ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ ምክር ቤቱ የራሱን የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል።

2/ The Director General of the Agency shall act as member and secretary of the Council.

#### 9. Powers and Duties of the Council

The Council shall have the powers and duties to:

1/ evaluate performances of the relevant institutions in the implementation of support packages and capacity building activities;

2/ deliberate on and forward recommendations on issues relating to the small and medium manufacturing industry development sector;

3/ evaluate implementations of the small and medium manufacturing industry development sector strategy and national plans;

4/ evaluate the provision of supports to small and medium manufacturing industries, the selections of model industries and the provision of incentives to them are carried out in equitable manners.

#### 10. Meetings of the Council

1/ Ordinary meetings of the Council shall be held every three months; provided, however, that an extra-ordinary meeting may be held whenever necessary;

2/ There shall be quorum where more than half of members of the Council are present at any meeting;

3/ Decisions of the Council shall be passed by majority votes; in case of a tie, the Chairperson shall have a casting vote.

4/ Without prejudice to the provisions of this Article, the Council may adopt its own rules of procedures.

**፲፩. የዋና ዳይሬክተሩ ሥልጣንና ተግባር**

፩/ ዋና ዳይሬክተሩ የኤጀንሲውን ዋና ሥራ አስፈጻሚ በመሆን የኤጀንሲውን ሥራዎች ይመራል፤ ያስተዳድራል፡፡

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተመለከተው አጠቃላይ አገላለጽ እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ዳይሬክተሩ፦

ሀ) በዚህ ደንብ አንቀጽ ፮ ሥር የተመለከቱትን የኤጀንሲውን ሥልጣንና ተግባራት በሥራ ላይ ያውላል፤

ለ) የኤጀንሲውን ሠራተኞች በፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ሕጎች መሠረት እንዲሁም እንደተፈለገው ሊገኙ የማይችሉ ባለሙያዎችን የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ሕጎች መሠረታዊ መርሆዎች ተከተሎ በመንግስት በሚፀድቅ መመሪያ መሠረት ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤

ሐ) የኤጀንሲውን የሥራ ንግግራምና በጀት አዘጋጅቶ ለሚኒስቴሩ ያቀርባል፤ በመንግሥት ሲጸድቅም ተግባራዊ ያደርጋል፤

መ) ለኤጀንሲው በተፈቀደው በጀትና የሥራ ንግግራም መሠረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤

ሠ) ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ኤጀንሲው ይወክላል፤

ረ) የኤጀንሲውን የሥራ አፈጻጸምና የሂሳብ ሪፖርቶች አዘጋጅቶ ለሚኒስቴሩ ያቀርባል፡፡

፫/ ዋና ዳይሬክተሩ ለኤጀንሲው ሥራ ቅልጥፍና በሚያስፈልግ መጠን ሥልጣንና ተግባሩን በከፊል ለኤጀንሲው ሌሎች ኃላፊዎችና ሠራተኞች በውክልና ሊሰጥ ይችላል፡፡

**፲፪. በጀት**

የኤጀንሲው በጀት በመንግስት ይመደባል፡፡

**11. Powers and Duties of the Director General**

1/ the Director General shall be the chief executive officer of the Agency and shall direct and administer the activities of the Agency.

2/ Without limiting the generality of sub-article (1) of this Article, the Director General shall:

a) exercise the powers and duties of the Agency specified under Article 6 of this Regulation;

b) employ and administer the employees of the Agency in accordance with the federal civil service laws and, in the case of employees with rare skills, in accordance with directives approved by the Government following the basic principles of federal civil service laws;

c) prepare and submit to the Ministry the work program and budget of the Agency, and implement same upon approval by the Government;

d) effect expenditure in accordance with the approved budget and work program of the Agency;

e) represent the Agency in all its dealings with third parties;

f) prepare and submit to the Ministry the performance and financial reports of the Agency.

3/ The Director General may delegate part of his powers and duties to other officers and staff of the Agency to the extent necessary for the effective discharge of the activities of the Agency.

**12. Budget**

The budget of the Agency shall be allocated by the Government.



**፲፫. ስለሂሳብ መዛግብት**

፩/ ኤጀንሲው የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ መዛግብት ይይዛል።

፪/ የኤጀንሲው የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሰነዶች በዋናው አዲተር ወይም ዋናው አዲተር በሚሰይማቸው አዲተሮች በየዓመቱ ይመረመራሉ።

**፲፬. መመሪያ የማውጣት ሥልጣን**

ሚኒስቴሩ ለዚህ ደንብ አፈጻጸም የሚያስፈልጉ መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል።

**፲፭. ስለመብትና ግዴታዎች መተላለፍ**

በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፪፻፩/፪ሺ፫ ዓ.ም ተቋቁሞ የነበረው የፌዴራል የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ኤጀንሲ አነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍን የሚመለከቱ መብቶችና ግዴታዎች በዚህ ደንብ ለኤጀንሲው ተላልፈዋል።

**፲፮. ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ**

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ የካቲት ፯ ቀን ፪ሺ፰ ዓ.ም

ኃይለማርያም ደሳለኝ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
ጠቅላይ ሚኒስትር

**13. Books of Accounts**

1/ The Agency shall keep complete and accurate books of accounts.

2/ The books of accounts of the Agency shall be audited annually by the Auditor General or by auditors assigned by the Auditor General.

**14. Power to Issue Directive**

The Ministry may issue directives necessary for the implementation of this Regulation.

**15. Transfer of Rights and Obligations**

The rights and obligations of the Federal Micro and Small Enterprises Development Agency established under Council of Ministers Regulation No. 201/2011 which are applicable to small and medium manufacturing industries are hereby transferred to the Agency.

**16. Effective Date**

This Regulation shall enter into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, this 15<sup>th</sup> day of February, 2016.

HAILEMARIAM DESSALEGN

PRIME MINISTER OF THE FEDERAL DEMOCRATIC  
REPUBLIC OF ETHIOPIA

--	--